



ለዘላለም እንዲኖር፣ ጥፋትንም እንዲያይ፤ የነፍሳቸው ለውጥ ከብሮአልና፣ ለዘላለምም ቀርቶአልና።

וְעַבְדוֹ ተወ	וְאֶבְרָתוֹ እንተ-shall-አጥፋ	וּבְעֵר and-the-brutish	כְּסִיּוֹ ሞኝ	יַחְדָּ together	וַיְמוֹתוּ ሞተ	תְּכַזְּבֵם ጥበበኛ	וַיְרֵאָה አየ	כִּי ምክንያቱም	10
	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H1198</a>	<a href="#">H3684</a>		<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H2450</a>	<a href="#">H7200</a>		
							חֵלְמִים ቶሎታ	לְאַחֲרָיִם ሌለ	
							<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H0312</a>	

ብልሃተኞች እንዲሞቱ፣ ሰነድችንና ደንቆሮች በአንድነት እንዲጠፉ፣ ገንዘባቸውንም ለሌሎች እንዲተዉ አይቻል።

אֲדַמּוּתָם መሬት	עָלֵי -በ	בְּשִׁמּוֹתָם ስም	קָרְאוּ ጠራ	וַיָּרֶד -በ-ትውልድ	לְדָרְךָ -በ-ትውልድ	מִשְׁכַּנְתֶּם ማደሪያ	לְעוֹלָם ዘላለም	וּבְיָמָיו ቤት	קָרְבָּם ውስጥ	11
<a href="#">H0127</a>		<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H5769</a>		<a href="#">H7130</a>	

በልባቸውም ቤታቸው ለዘላለም የሚኖር፣ ማደሪያቸውም ለልጆች ልጅ የሚሆን ይመስላቸዋል፤ በየአገራቸውም ስማቸው ይጠራል።

וְאֲדָמָם ሰው	בִּיקָר -በ-ክብር	כְּבָהֶמוֹת እስከ	וְנִשְׁלָה he-is-like	יֵלִין አደረ	בְּ- አል	וְיָקָר -በ-ክብር	וְאֲדָמָם ሰው	12
		<a href="#">H1820</a>	<a href="#">H0929</a>			<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H3366</a>	<a href="#">H0120</a>

ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም፤ እንደሚጠፋ እንስሶች መሰለ።

סֹלָה ሴለ	יִרְצוּ -እና-ተቀበልኩኝ	בְּפִיהֶם አፍ	וּוְאַחֲרֵיהֶם በኋላ	לְמוֹ -ለ-እነሱ	כֶּסֶף -ያ-loins	וְיָרְכֶם መንገድ	וְיָ ይህ	13
<a href="#">H5542</a>	<a href="#">H7521</a>	<a href="#">H6310</a>			<a href="#">H3689</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H2088</a>	

ይህች መንገዳቸው መሰናክላቸው ናት፣ ከእነርሱም በኋላ የሚመጡ በአፍቸው እሺ ይላሉ።

וְצִירָם [ketiv:their-form]	לְבָקָר ጥዋት	וְיִשְׂרָיִם -ያ-ቀኝ	בָּם -በ-እነሱ	וַיִּירָדוּ -እና-ግዙ	יָרְעוּ አደኛ	מִנוֹת ሞቱ	שִׁתּוֹ እነሱ	לְשֵׁאוֹל ሲኦል	וּכְצִאָן በግ	14
<a href="#">H6736</a>	<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H3477</a>				<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H8371</a>	<a href="#">H7585</a>	<a href="#">H6629</a>	
			לְ -ለ-እነሱ	מִבְּלָמָה from-a-lofty-dwelling	שֵׁאוֹל ሲኦል	לְבִקְלוֹת በላዩትይ	(וְצִירָם) and-their-form			
				<a href="#">H2073</a>	<a href="#">H7585</a>	<a href="#">H1086</a>	<a href="#">H6699</a>			

እንደ በጎች ወደ ሲኦል የሚሄዱ ናቸው፤ እረኞቻቸውም ሞት ነው፤ ቅኖችንም በማለዳ ይገዙአቸዋል፣ ውበታቸውም ከመኖሪያቸው ተለይታ በሲኦል ታረጃለች።

סֹלָה ሴለ	יִקְתְּנֵי ወሰደ	כִּי ምክንያቱም	שֵׁאוֹל ሲኦል	מִיַּד- እጅ	וּנְשִׂי ነፍስ	וַיַּפְּדוּ እንተ-shall-redeem	אֱלֹהִים አምላክ	אֶת- ግን	15
<a href="#">H5542</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H7585</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0389</a>	

ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበላልና ነፍሱን ከሲኦል እጅ ይቤዛታል።

אֶל- አል	תִּירָא ፈራ	כִּי- ምክንያቱም	שֵׁר ሰው	וַיַּעֲשֵׂה አባዮሁ	אֵשׁ ሰው	כִּי- ምክንያቱም	בֵּיתוֹ ቤት	16
	<a href="#">H3372</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H6238</a>		<a href="#">H3519</a>		

የሰው ባለጠግነት የቤቱም ክብር በበዛ ጊዜ አትፍራ።

כִּי ምክንያቱም	לָא አል	בְּמוֹתוֹ ሞቱ	יִקָּח ወሰደ	הַכֹּל ሁሉ	לֹא- አል	וַיֵּרֶד ወረደ	אֲחֵרָיו በኋላ	בְּבֹדוֹ ክብሩ	17
		<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H3319</a>		

በሞተ ጊዜ ከእርሱ ጋር ምንም አይወስድምና፣ ክብሩም ከእርሱ በኋላ አይወርድምና።

כִּי ምክንያቱም	וְנִשְׂאוּ ነፍስ	וַיִּבְרְאוּ ሕይወት	וַיִּבְרְאוּ ሰረክ	וַיִּוָּדְדוּ አመሰገን	כִּי- ምክንያቱም	תֵּיטִיב ይረባል	לְ- -ለ-አንተ	18
	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H3190</a>				

በሕይወቱ ሳለ ነፍሱን ባርኮአልና ለሰውነቱ መልካም ብታደርግለት ያመሰግንሃል።

:רֹא	יָאֵר	אֵל	צִיָּץ	עַד	אֲבוֹתָיו	רֹדֵף	עַד	תְּבוֹאָה	19
ብርሃን	አየ	አል	ዘላለም	እስከ	አባት	-በ-ትውልድ	እስከ	መጣ	
<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5331</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0935</a>	

ሆኖም ወደ አባቶቹ ትውልድ ይወርዳል፤ ለዘላለም ብርሃንን አያደም።

:נָדְמוּ	כְּהַמּוֹת	נִשְׁלַ	יִבֵּן	וְלֹא	בִּיקָר	אָדָם	20
that-perish	እንሰሳ	is-like	አስተዋይ	አል	-በ-ክብር	ሰው	
<a href="#">H1820</a>	<a href="#">H0929</a>		<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3366</a>	<a href="#">H0120</a>	

አእምሮ የሌለው ክብር ሰው እንደሚጠፋ እንሰሳች መሰለ።